

# ተቃዋሚና ምሁር ነኝ ባይ ሁሉ እራሱን የሚወድ

## የአገር ኃላፊነትና ግደታን ተቀብሎ

### በተግባር የማይገልጽ ፈሪና ደካማ ነው

ከቀመሩ ደሳለኝ

የኢትዮጵያ ሕዝብ አገሩን በቅጡ የሚያፈቅርና የሚወድ ኃይሉን አስተባብሮ የሚዋጋና የሚያሸንፍ ቆራጥ ፍቅር፣ ጥበብና ተስፋ ያለው ሕዝብ ነው። እንኳን ወያኔ ባንዳ የባንዳ ልጅ ማሬያ አጋሚዶን ፋሽስት ወራሪዎችን፣ቅኝ ገዥዎችንና ተስፋፊዎችን አይቀጡ ቅጣት በመስጠት የቀጠና ድል የነሳ ነው። ዛሬ በመታገሱ አሞቱ የፈሰሰና የተደከመ እንዳይመስላችሁ። በየለበት እንደ ነብር እያደባ ነው። ተቃዋሚና ምሁር ነኝ ባይ ሁሉ እራሱን ወድደህ በመፍራት ከመሸማቀቅና ከመቅመድመድ ይህን የኢትዮጵ ታሪክ በጥሩ ተገንዝበህና አውቀህ ለዚህም ኃላፊነትና ግደታ በቆራጥ ብሔራዊ የማንነት ስሜትና መንፈስ ከኢትዮጵያ ሕዝብ ጋር መዋል ነው።

ዛሬ አገራችን ኢትዮጵያና ሕዝቧ እየታመሰች የአገር ብሔራዊ ፍቅርና ስሜት ሲደበዝዝና ሲሸረሸር ለብሔራዊ አንድነት፣ ለታሪክ ክብርና ኩራት በድፍረትና በፅናት፣ ኃላፊነትና ግደታን የሚወስድ፣ ሕዝብን አሰባስቦ የሚመክርና የሚያዳራጅ ተቃዋሚ ተማርን የሚሉ አገር ወዳድ ምሁራን መታጣታቸው ፣ ሰው የሚሆን ሰው መጥፋት የአገር መካንነት እጅግ የሚያሳዝን ጸጸትና ቁጭት እየሆነ ነው።

አገርን፣ ሕዝብንና ታሪክ እወዳለሁ፣ አክብራለሁ የሚል የተማረ ምሁር ፣ ተቃዋሚ ድርጅት ነኝ የሚል ሁሉ የትውልድ ግደታና ኃላፊነት የማያውቅና የማይሰማው፣ የሚፈራና አንገቱን የደፋ፣ በየጊዜው የሚንሸራተት፣ የሚሸሸን አገር ጥሎ የሚሰደድ ነው። የአገር ፍቅር የሕዝብ መውደድ የሚያጋየውና የሚሰማው በጋለና በማይሰክን የአገር ፍቅር ስሜት ታንጾ፣ በብስለት ወዳጅ ጠላትን በተገቢው ለይቶና አውቆ መሰለፍ። ለሕዝብ አላገታ በድፍረት በመነሳሳት መሀል ዘልቆ በመግባት የሕዝብ አካል በመሆን ስልትና እቅድን ነድፎ ፣ አስተባብሮና አሰባስቦ፣ አንቅጥና አስተምሮ፣ አደራጅቶና አቅጣጫ በመስጠት እየመራ፣ በሕዝብ ታጅቦ ወደር የሌለው ኃይልን በመያዝ የወያኔ ጎጠኛ ከፋፋይ ጠላትን ከምድረ ኢትዮጵያ አርበድብዶና ድራሹን አጥፍቶ የሰላምና የደህንነት አገር ኢትዮጵያን ባደረገ ነበር።

እነዚ እራሱን የሚወድ፣ የራስ ጥቅምና ዝናን የሚፈልጉ፣ ለሥልጣን የሚቋምጡ፣ ትግል በጓደኝነት፣ በትውውቅ፣ በመደጋገፍ ላይ ብቻ ሆኖ የሚታለመው እታይ እታይ አለሁ አለሁ በመሆኑ አገርና ወገን በመበደል ለበርካታ አገር ወዳድና የአንድነት ትግሉ ተቆርቋሪ አጋርን አስበርጋጊና እንድሸሹ በመደረጉ የአገርን ሕልው እየበደሉና እጎዱ ነው። ትግሉን እንዳሻቸው እየመሩ ሕዝብን ከማወክ ጋር ትልቅ የፖለቲካ ስህተትና ቅሌትን እየፈጸሙ ይገኛል። “ወዳጅ መስሎ ጠላት” ማለት ይህን መሰል አካሄድ ነው።

ተምሬ አለሁ ምሁር ነኝ፣ የተቃዋሚ ድርጅት ነን ብቻ ሆኖ ፣ ፖለቲካዊ የተቃዋሚ ድርጅት ባህሪ የጎደለው፣ ዓላማና ግቡን ያላመላከተ፣ በቅጡ የማይመራና በየጊዜው የሚከፋፈል፣ መላቅጥ ያጣ በጠላት ላይ ያላነጣጠ ደካማና ተልካሻ መካን ስብስብ ሆኖ ይታያል። ማንም እራሱን በመውደድና በማስቀደም የሚገሰግስ፣ የሚፈራና የሚያፈገፍግ የሚሸሸ፣ የሕዝብ ፍቅር፣ የአገር ስሜት የጎደለው ፣ ኃላፊነትና ግደታን ተቀብሎ በተግባር የማይፈጽም ምሁር ነኝ ፣ የተቃዋሚ ድርጅት ነኝ ማለት ከንቱ ፉኩራና ሰሚ የሌለው

ማጅጨት ይሆናል ። አብዛኛው ወያኔን ገዢ ፓርቲ እያለ ተፎካካሪ ነኝ የሚል ሕገ መንግሥቱን የተቀበለ ከወያኔ የማይለይ በአምሳል የተፈጠረና ወያኔ ያጨቀየውን መንገድ ተከትሎ የሚዳከር ሲሆን አድርገዎ ደግሞ በወያኔ ጉያ ተደብቆ፣ እያደነቀና እያመሰገነ ለጥቅምና ለሆዱ ያደረ ተላላ ነው።

ከወያኔ ባንዳ ጋር በመተባበር ሲያዘርፉና ሲዘርፉ ፣ሲያስገድሉ የቆዩ ወንጀለኞች ሳይሳካላቸውና ሲገፈቱ ተቃዋሚ ሆን የሚሉና ልዝብ፣ የወያኔን ጠላትነትና ጥፋት በውል ያልተረዱና ማወቅ የተሳናቸው ሲታሰሩ አጥፍቻለሁ፣ ሕግን፣ እናንተንም አከብራለሁ፣ እፈራለሁ ብሎ ይቅርታ የሚጠይቅና ሲቆጡት አገር ትቶ የሚፈረጥጥ ሁሉ ድርጅት፣ የሽግግር ምክር ቤት፣ የሽግግር መንግሥት (ሸንጎ) እያሉ ተላላ ተከታይ በመፍጠር የሚያላዘዙና ወያኔን የሚለማመጡ አብሮ ለመስራት እውቅና የሚሰጡ፣ ሳይታገሉና ሳይታግሉ ዋሽንግተን ዲሲ ተቀምጠው ሌላው ይታገል፣ በቆሰለበትና በሞተበት በኢትዮጵያ ሕዝብ ላይ ለሥልጣን የሚቋምጡ ናቸው።

ከዚህ የተረፈው ደግሞ ድርጅት አልባ ሆኖ በየግሉ በትናጠል የሚጮህ ፣ መላ ቅጡ የጠፋበት አንገቱን የደፋ ምሁር የተማረውን ሁሉ መሆን የሚፈልግ መማር፣ ማወቅ ማንነትን ተረድቶ እራስን መሆን ዘንቶ ይገኛል። የተማረ ምሁርነት የመጡበትን ያለፈውን፣ ያሉበትን የዛሬውን አውቆና አገናዝቦ ያሉበትን ከመጭው ለይቶ በመረዳት የሚያልምና የሚያቅድ፣ ኃላፊነትና ግደታን በመገንዘብ የኅብረተሰብ አገልግሎት ሰጭ፣ አሳቢና ተቆርቋሪ ሆኖ መገኘት ነው። ነገር ግን በየደህረ ገጹ መቋጫ የሌለው ጹሁፍ መለጠፍ፣ ጨብጥ የሌለው ውሳኔ ማውጣት፣ በሬዲዮ ቃለ መጠይቅ መስጠት፣ ይህን አልኩ እያሉ መደንፋትና መጮህ ጠላትን የማያስደነግጥ የማይናከስ የውሻ ጩህት ነው። አገርን መውደድ ለሕዝብ መድረስና ለተገባው፣ ለተበደለው፣ ለደካማው፣ ለተራበው፣ ለታረዘው፣ ፍትህ ላጣው ኃላፊነትና ያገባኛል ብሎ ከጎኑ በመቆም ተደራጁቶ በማስተማር የሚመራና ለመብት የሚያበቃ ሆኖ መገኘት ነው። ትውልድ ሁሉ በወቅቱ ኅብረተሰብ አንገቱን ቀና አድርጎ እንዲሄድ፣ አገር ዘለግ ብላና ከሌሎች ቀድማና ጎልታ እንድትታይ የሚጥርና የሚያስቀድም ስራን መስራት ነው።

ሁላችሁም እንደምታውቁት የኢትዮጵያ ሕዝብ በየአቅጣጫው እየተሰቃየና አገሪቱ በየቦታው እተባባሰች ይገኛሉ። እነዚህ ተቃዋሚ ስብስብ ፣ ድርጅቶችና ምሁር ነን ባዮች ፈሪዎችና ደካሞች ሕዝብን ለመርዳት ዛሬም ነገም ወደፊትም ፈቃደኞች አይደሉም፣ አይጠቅሙም። ተስፋ ማድረግና መርዳት ያለብን የፖለቲካው ባለቤት የኢትዮጵያ ሕዝብን ነው። ስለዚህ ሁላችንም በየአቅጣጫው ሕዝቡን እንቀስቅስ እንርዳ። ሕዝብ በእምነቱ ፣ በአንድነት ፍቅርና ተስፋው በቅርብ ጊዜ የሥልጣኑ ባለቤት ይሆናል። ኢትዮጵያ እግዚአብሔር የሚወዳትና የሚያግዛት ቅዱስ አገር ናት፣ ዳግም ታፍራና ተከብራ ትኖራለች።

**መሪ ከሕዝብ መሀል ይወለዳል!**

**ምንጊዜም ኢትዮጵያ !**

04/19/2013